

የኮምፒዩተር አጠቃቀም መመሪያዎች
መስከረም 9 ቀን 2013 ዓ.ም የተሻሻለ

በኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ቤተ መጻሕፍት (DCPL) ውስጥ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች ለጋራ አገልግሎት የሚውሉ ናቸው። ቤተ መጻሕፍቱ እንኳን የመገልገያ መሣሪያዎች ለሁሉም ተጠቃሚ፣ እኩልና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ለማዳረስ የሚከተሉትን መመሪያዎች አዘጋጅቷል።

- የህዝብ ኮምፒዩተሮች ለደንበኞች እንደየአመጣጣቸው ቅደም ተከተል “መጀመሪያ የመጣ መጀመሪያ ይጠቀማል” በሚለው መሠረት ያለምንም ቅድሚያ ቀጠሮ ዝግጁ ናቸው።
- የኮምፒዩተር ወረፋ ለመያዝ እያንዳንዱ ደንበኛ የእርሱን/የእርሷን የቤተ መጻሕፍት ካርድ መጠቀም አለበት። የኮምፒዩተር አገልግሎት ለማግኘት የሌላን ደንበኛ ካርድ ቁጥር መጠቀም አይፈቀድም።
- እያንዳንዱ ተጠቃሚ በሁሉም የDCPL አሠራር በቀን ውስጥ እስከ ሁለት (2) ጊዜ ብቻ መጠቀም ይፈቀዳቸዋል። በአዋቂዎች፣ ልጆች እና ታዳጊዎች መጠቀሚያ ቦታ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በአንድ ጊዜ ለ70-ደቂቃ እንዲያገለግሉ የተደረጉ ናቸው። ሌላ ወረፋ ጠባቂ ከሌለ የመጠቀሚያ ጊዜያቶች በራሳቸው ወዲያውኑ ይራዘማሉ። በ”ኤክስፕራስ ስቴሽንስ” ለ15 ደቂቃ መጠቀም በቀን የተፈቀደውን በሌሎች ኮምፒዩተሮች የመገልገያ የጊዜ ገደብ ውስጥ አይቆጠርም።
- በልጆች መገልገያ ቦታ የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በሙሉ 12 ዓመትና ከዛ በታች ለሆኑ ልጆች እና ልጆቹን ለሚረዱ ወይም ለሚንከባከቡ ወላጆች አገልግሎት የሚውሉ ናቸው።
- በታዳጊ የኮምፒዩተር መገልገያ ቦታዎች የሚገኙ ኮምፒዩተሮች በሙሉ ዕድሜያቸው ከ13 እስከ 19 ለሆኑ ልጆች እና ልጆቹን ለሚረዱ ወይም ለሚንከባከቡ ወላጆች አገልግሎት የሚውሉ ናቸው።
- ለተለያዩ አገልግሎቶች (ለምሳሌ ለኤክስፕራስ ስቴሽን፣ ለልጆች አገልግሎት፣ ለታዳጊዎች አገልግሎት፣ ለካታሎግ መፈለጊያ፣ ዳውንሎድ ማድረጊያ ቦታዎች፣ ለአካል ጉዳተኞች የተከለሉ፣ ለስካይፕ፣ ወዘተ) የተወሰኑ ኮምፒዩተሮችን ለሌላ ጉዳይ መጠቀም አይቻልም።
- ደንበኞች ማንኛውንም ኮምፒዩተር ሊጎዳ ወይም ከአገልግሎት ውጪ ሊያደርግ የሚችል ድርጊት ለምሳሌ የሆነ ፕሮግራም ዳውንሎድ ማድረግ ወይም መጫንን ጨምሮ መፈፀም የለባቸውም።
- የቤተ መጻሕፍት ኮምፒዩተሮችን የሚጠቀሙ ደንበኞች የኮፒ ራይት ወይም የንግድ ምልክት ህጎችን፣ የሶፍትዌር ፈቃድ ስምምነቶችን ወይም የፈጠራ ባለቤትነት መብቶችን መጣስ የለባቸውም።
- ኮምፒዩተሩ ወይም የኮምፒዩተሩ አካል በትክክል የማይሠራ ከሆነ ደንበኞች ለቤተ መጻሕፍት ሠራተኞች ማስታወቅ አለባቸው።
- ደንበኞች በማንኛውም ኮምፒዩተር (የግል ላፕቶፖችን ጨምሮ) ድምጽ ሲያዳምጡ የጀር ማዳመጫ መጠቀም እንዲሁም በአካባቢ ያሉ ሰዎችን በማይረገጥ መልኩ ድምጹን መቀነስ አለባቸው።
- በአንድ የኮምፒዩተር መጠቀሚያ ቦታ ላይ በቤተ መጻሕፍት ሠራተኞች ውሳኔ ከአንድ ሰው በላይ እንዳይቀመጥ ሊደረግ ይችላል።
- በDCPL ኮምፒዩተሮች ላይ ሴቭ የሚደረግ ሥራ ደንበኛው ከኮምፒዩተሩ ፈርም ሲወጣ ወዲያውኑ ይደመሰሳል። ሰነዶችን ሴቭ ለማድረግ ደንበኞች ወደ ፍላሽ (ተምብ በመባልም ይታወቃል) መገልበጥ ወይም የአንላይን ማስቀመጫ አገልግሎት ላይ መጫን አለባቸው።
- አንዳንድ ቦታዎች ዕድሜያቸው 17 እና ከዛ በላይ ለሆኑ ደንበኞች ላፕቶፕ ኮምፒዩተሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በላፕቶፕ ለመጠቀም ደንበኞች በመንግሥት የተሰጠ ፎቶ ያለው መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ለቤተ መጻሕፍት ሠራተኞች ማሳያት ይኖርባቸዋል። ላፕቶፕና የኃይል ማስተላለፊያ ገመዱ እስኪመለሱ ድረስ መታወቂያው ይያዛል። ደንበኞችም ለተዋሰኑ ላፕቶፕ እና ለተያያዙ ዕቃዎቹ መጥፋት ወይም መበላሸት ኃላፊነት ይወስዳሉ።
- የቤተ መጻሕፍት ኮምፒዩተሮችን ወይም ኔትዎርክ በመጠቀም ላይ ሳሉ ለሚደርስ ማንኛውም ጉዳት ወይም ጥፋት DCPL ኃላፊነት አይወስድም።
- ከላይ የተገለጹትን መመሪያዎች ለማይከተሉ ደንበኞች ወይም የቤተ መጻሕፍት የባህሪ ህግጋትን በመጣስ ከቤተ መጻሕፍት የታገዱ ደንበኞች ላይ DCPL የኮምፒዩተር መጠቀም መብቶችን ሊያግድ ይችላል።